



የሰዎች የህገወጥ ዝውውር ተጠቂ ነኝ ብለው ያስባሉ?

ማድረግ የማይፈልጉትን ነገር ተገድደው ያደርጋሉ? በራሱ ቁጥጥር ስር ያደረግዎት ሰው አለ?

ይህ ሰው ያስፈራራዎታል እናም ሃይሉን ይጠቀምብዎታል? ይህን ሰው ጥሎ ለመሄድ ነፃ አይደሉም?

ማንም ሰው ሊያስገድድዎት ወይም ያለፍላግዎት ሊይዝዎት አይችልም።

አንዳንድ ሊያጋጥምዎ የሚችሉ የብዝሃ ምልክቶች :

- እጅግ ዝቅተኛ በሆነ ክፍያ ስራ መስራት
- በቀን ለብዙ ሰዓታት በስራ ተጠምደው መዋል፣ ብሎም ለራስዎ ፍፁም ነፃ ጊዜ ማጣት
- ስራዎ አደገኛ ሆኖ ሳለ ከአደጋ ሚጠብቁ አልባሳት የልዎትም
- የመታወቂያ መረጃ ሰነድዎን ተነጥቀዋል
- የመታለል እና የመጭበርበር አደጋ ላይ እንዳሉ ይሰማዎታል
- ለአስሪዎ ገንዘብ መልሶ መክፈል ይገደዳሉ
- ሁሌም በፍራቻ እንደሚኖሩ ይሰማዎታል
- በመስሪያ ቤትዎ ያድራሉ

እራስዎን በእንዲህ ያለ ሁኔታ ውስጥ ካገኙት፣ ስለጉዳዩ ሊያገግሩን ይችላሉ። እኛን ማማከር ይችላሉ። በጥሞና እናዳምጥዎታለን። ከእኛ ጋር በነፃ፣ በምስጢር እናም ያለምንም ግዴታ ማውራት ይችላሉ።

እኛን ለማነጋገር ከፈሩ ወይም እኛን በቀጥታ አግኝተው ማውራት ካልቻሉ፣ እርስዎ ከሚያምኑት ሰው ጋር ይወያዩ (ለምሳሌ ጃደኛ፣ ጎረቤት፣ ባልንጆራ፣ ዶክተር፣ አስተማሪ)። ለእኛ ወይም ለፖሊስ ሁኔታውን እንዲያሳውቁልዎ ይንገሯቸው።


እኛን ለማግኘት አድራሻችን
 PAG-ASA
 Cellebroersstraat 16b
 1000 Brussel

ሰኞ – ዓርብ 3 ሰዓት – 11ሰዓት
 (ያለ ቀጠሮ)

ስልክ : 02 511 64 64
 ኢሜል : info@pag-asa.be
 ኋትስ አፕ : ኤስ ኤም ኤስ : 0470 94 07 77

facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/

በድንገተኛ አደጋ ጊዜ
ለፖሊስ ይደውሉ : 112



ሃሳብ ሊገባዎት ይችላል

ማንነትዎን ሳያሳውቁ ከኛ ጋር መነጋገር ይፈልጋሉ?

አዎን ይቻላል! ጉዳይዎ በምስጢር እንዲያዝ መጠየቅ መብትዎ ነው። የርስዎን ስም ወይም ሌላ ወደ እርስዎ የሚጠቁም መረጃ ሳንይዝ የሚነግሩን ብቻ እንመዘግባለን። ከዚያም ባሻገር፣ የስራ ስምዎን ብቻ የእርስዎን ጉዳይ በምስጢር እንድንጠብቅ ስለሚያስገድድን የሚሰጡን መረጃ ካለርስዎ ፈቃድ ከማንም ጋር አንጋራም።



በምስጢር ከኛ ጋር መነጋገር ይፈልጋሉ?

አዎን ይቻላል! የኛን ስልክ ቁጥር ከስልክዎ መዝገብ ውስጥ መሰረዝ ይችላሉ። አሊያም በሌላ ሰው ስልክ ሊደውሉልን ይችላሉ። በተጨማሪም የፅሁፍ መልዕክት (ኤስ ኤም ኤስ ወይም ዋትስ አፕ) በመላክ እኛ በስውር ቁጥር እንድንደውልልዎ ሊጠይቁን ይችላሉ።



የመኖሪያ ፈቃድ የልዎትም?

ምንም ችግር የለም! ቢልጄም ውስጥ ያለመኖሪያ ፈቃድ ሚኖሩ ከሆነ፣ ምንም ሳይሆን ከኛ ጋር መነጋገር ይችላሉ። እኛ መቼም ቢሆን ያለርስዎ ፈቃድ ምንም አይነት እርምጃ አንወስድም።



ፖሊሶችን ይፈራሉ?

ምንም ችግር የለም! ፖሊሶች እርስዎን ለመጠበቅ እና ለመርዳት ነው የቆሙት፣ ነገር ግን እኛ ያለእርስዎ ፈቃድ ስለርስዎ ፖሊስን አናናግርም። ስለሆነም ያለምንም ስጋት እኛን ሊያማከሩን ይችላሉ።

